

ከቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ

ይህንን የማፈያ ቡድን በማፍረስ ታሪክ ይስሩ

በ2005 ዓ.ም የምክር ቤት ዘመን መጨረሻ ላይ የደህንነት መስሪያ ቤቱን በሚኒስትር ደረጃ ለማዋቀር የሚረዳ አንድ አዋጅ ለምክር ቤት ቀርቦ ፀድቆዋል። ይህ አዋጅ ሲፀድቅ ከነቅሬታዬ ያለኝ ድጋፍ መስጠቴ ይታወቃል፤ ለዚህ አዋጅ ድጋፍ መስጠት የፈለኩት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ ከበረሃ ይዘውት የመጡት ልዩ ልዩ አፋኝ ቡድን ስለማይኖራቸው እንዲሁም ቀደም ሲል የነበሩትን አፋኝ ቡድኖች ወደ አንድ መዋቅር በማጠቃለል ተጠሪነቱ ከተለያዩ መዋቅሮችና ግለሰቦች ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ (ወደ ተገቢው ማለት ነው) ቁጥጥር በማስገባት ለዜጎች ስጋት ሳይሆን ለዜጎች እና ለሀገር ደህንነት የሚሰራ ተቋም ይሆናል በሚል ተስፋ ነው። ይህ ተስፋዬም ዝም ብሎ ሳይሆን በአዋጁ አንቀፅ 3 “ይህ አዋጅ በመላው ሀገሪቱ ተፈጻሚ ይሆናል። በፌዴራልም ሆነ በክልል መንግስታት ደረጃ ሌላ የመረጃና ደህንነት ተቋም ማቋቋም አይቻልም” የሚል ድንጋጌ በመያዙ ነው። በመስከረም 19 እሁድ ዕለት አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ በጠራው ሰላማዊ ሰልፍ “በሰላም” ከተጠናቀቀ በኋላ እጅግ አስገራሚ የሆነ ተግባር አጋጥሞናል። ተስፋዬንም ስለአጨለሙበኝ ይህን ጉዳይ ከቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲያውቁትና የብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎቱ ኃላፊውን ጠርተው ማብራሪያ እንዲጠይቁ መነሻ ለመስጠት ነው።

የፓርቲያችን ወጣቶች በሰልፉ ላይ ወጣቶችን፣ ሙስሊሙን፣ ክርስቲያኑን፣ ሴቶችን እንዲሁም በግፍ የታሰሩትን ዜጎች በተመሳሳይነት ለማሳየት እጃቸውን እና እግራቸውን በሰንሰለት አስረው ከፊት ሆነው ሰልፍ ላይ ሲታዩ ነበር። ማንነታቸው ያልታወቀ ሲቪል የለበሱ ሰዎች ከነዚህ ወጣቶች አንዱን ጎትተው ከታክሲ በማውረድ ወደ መኪና ውስጥ ለመጫና ሲሉ በአካባቢው የነበሩ የአንድነት ወጣቶች ደርሰው መውሰድ አትችሉም በሚል ግርግር ሲፈጠር በቦታው ደረሰኩ። በቦታው ደርሼ ይህን የማፈፀሙትን ሰዎች መታወቂያ እንዲያሳዩኝ ሰጠይቅ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው በአካባቢው የነበሩትን ፖሊሶች (ባለ ኮከብ ማዕረግ ያለቸው ጭምር) አስጠርቼ መታወቂያ እንዲያሰዩኝ እንዲያደርጉ ቢሞክርም እነዚህን ጉልበተኞች መታወቂያ ሊጠይቅ የሚችል ሞራል ያለው ፖሊስ አጣጥኖ፤ ህዝብ በተሰበሰበበት ፖሊሶችን እንዴት እንደሚያደርጓቸው ማየት በእውነት በምን ሁኔታ ላይ እንዳለን የሚያስገነዝብ ነው። በዚህ አጋጣሚ ከፖሊሶቹ አንዱ ጠርቶኝ እነዚህ እኮ ከእኛ አቅም በላይ ናቸው ሲለኝ በቅርቡ በኢሳት ቴሌቪዥን ቀርቦ ምስክርነት የሰጠው የፖሊስ መኮንን ትዝ ብሎኝ የመንግስታችን ባሕሪ አሁንም ለውጥ እያሳየ ያለመሆኑ እና ፊት ለፊት ከምናያቸው ተቋሞች ጀርባ ሌላ ስልጣን እንዳለ ፍንትው ብሎ ታየኝ። የሚገርመው በዚያው ዕለት እኔን እያወቁኝ መኪናዬን በግዳጅ አስቆመው መንጃ ፈቃድ፣ የሚያስገርም ሁኔታ የመኪና ባለቤትነት ደብተር፣ ሰለቦሎ ዕድሳት የማያገባቸውን ሁሉ እየጠየቁ ታዘን ነው በሚል ከገዢው ፓርቲ ጋር በመተባበር ስልፉ እንዳይሳካ ሲሰሩ የነበሩ ፖሊሶች በሰዓታት ልዩነት መታወቂያ ያለመጠየቅ ስልጣን ያላቸው ልዩ ዜጎች እንዳሉ አስገንዝበውናል። ከቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እነዚህን ሰዎች ማንነት ማወቅ ከፈለጉ ፎቶና ቪዲዮ በእጃችን እንደሚገኝ ላረጋግጥሎት እችላለሁ። ሲቪል የለበሱ አፋኞችን ሳይሆን ዩኒፎርም የለበሱ ፖሊሶችንም ቢሆን መታወቂያ መጠየቅና ከወርበላ ዱርዬ እራሳችን መጠበቅ መብታቸን እንደሆነ ግን ይታወቃል።

በነገራችን ላይ ሰልፉ ከተጠናቀቀ በኋላ እነዚህ ማፈያ ቡድኖች ፎቶ ይዘው ወጣቶችን በየመንገዱ እያስቆሙ እነዚህን ወጣቶች ማደን እንደያዙ ያረጋገጥን ሲሆን በዕለቱ ለደህንነታቸው ሲባል በአጅብ ወደ ቤታቸው ለማድረስ የቻሉን ቢሆንም አሁንም እነዚህ ወጣቶች በምንም ዓይነት ሁኔታ ጉዳት ቢደርስባቸው ሌላ ምክንያት የሌለ እና ይህ የተደራጀ የማፈያ ቡድን የሚሰራው ስራ መሆኑን ከቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲያውቁት እፈልጋለሁ። በማፈያዎቹ በመታደን ላይ ያሉት ወጣቶች ስንታየሁ ቸኮል፣ ዳንኤል ፈይሳ፣ ፋናዬ ወ/ጊዮርጊስ፣ ኤፍሬም ሰለሞን እንዲሁም አበበ ቁምላቸሁ የሚባሉ መሆናቸው እርሶም የዓለም ህብረተሰብም እንዲያውቁት መግለፅ ተገቢ መስሎ ታይቶኛል። በአደባባይ ላይ ሲያሳዩ የነበረውም ምስል ይህንን ይመስላል። ወንጀላቸው ይህ ከሆነ ማለት ነው።

የሰፊ ማህበራዊ ተቃዋሚዎች አላባባስና ሁኔታ (ከስር ተቀምጠው የሚታዩት ወጣቶች በደህንነት ተብዬዎች የሚሳደዱት ናቸው



በሀገራችን የህግ ስርዓት እንዲሰፍን የምናደርገው ጥረት የሚሳካው እንደዚህ ዓይነት አፋኝ የማፊያ ቡድኖች በማሰማራት አይደለም። የብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት መስሪያ ቤትም እንዲህ ዓይነት የማፊያ ስራ እንዲሰራ ኃላፊነት አልተሰጠውም። የተሰጡት ኃላፊነቶችና ተግባራት ከባድ በሀገር ላይ የተቃጠው ወንጀሎችን መከታተልና መረጃ መሰብሰብ ይህንንም በህግ አግባብ እንዲፈፀም ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በደርግ የመጀመሪያ ዘመን ተሰፋፋቶ የነበረውን በየሺላ ቤት እና በየመንደሩ አፍነው ወስደው ማሰቃየት በኢትዮጵያ ምድር እንዲቆም የማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነት አለባቸው። ይህን ማድረግ የሚያስችል ስልጣን ከሌለዎት ለሰብዓዊ ክብር የሚሰጠውን ክርስትና እምነት እየተከተሉ ይህንን ስልጣን መያዝ ትርጉም ስለሌለው ለእኛም ተሰፋ ስለማይሆኑን ስልጣን በመልቀቅ ሌላ ታሪክ መስራት ይችላሉ። ምርጫው የእርሶ ነው። ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሸንጎሊት ናቸው ከጀርባ የሚያሸከረክር ሌላ ኃይል አለ ለሚሉት ምስክርነት እየሰጡ ነው ብዬ ለመውሰድ እገደዳለሁ።

ይህ በአዲስ አበባ ከተማ በአፍሪካ መዲና የደረሰውን መነሻ አድርጎ የፍትህ ቢሆንም በክልልም የፀጥት ክፍል የሚባል ማንነታቸው የማይታወቅ አሳሪዎች አሉ። የእነዚህን ልዩ የሚያደርገው እስረኛ በአደራ ፖሊስ ጣቢያ ስለሚያስቀምጡ ነው። ፖሊሶች በአደራ የገቡት መፍታትም ሆነ ፍርድ ቤት ማቅረብ አይችሉም። በክልል ለማስቃያ የሚሆን የሺላ ቤት እጥረት ስለአለ ሊሆን ይችላል። ከፖሊስ የበለጠ ስልጣን ግን እንዳላቸው በእርግጠኝነት እንዲያውቁት እፈልጋለሁ። አዋጁ በፍጥነት በስራ ላይ ውሎ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በአዋጁ የተሰጡትን ሀገራዊ ተግባር እንዲሰሩ እንዲያደርጉ አደራ ጭምር እጠይቃለሁ።

በዚህ አጋጣሚ የአንድነት ወጣቶች እነዚህን የማፊያ ቡድኖች በአደባባይ ህግን መሰረት አድርገው ሲያጋልጡዋቸው መመልከት ከምንም በላይ ኩራት የሚሰጥ መሆኑን መግለፅ ያስፈልጋል። አሁንም ቢሆን ሁላችንም በቃ ልንል ይገባል። ታክሲ ውስጥ ያለ ተሳፋሪ ሲቢል ለባሾች እንዲህ ሲያደርጉ ማንነታቸውን መጠየቅ መብቱ መሆኑን ማወቅ አለበት። የደህንነት መስሪያ ቤቱ እነዚህን ቀሽሞች እንደ ሰው-ር ተከታታይ አሰማርቶ ከሆነ ከአሁን በኋላ እነሱ የሚሰጥ ስራ ለመስራት ብቃት የሌላቸው መሆኑ ተገንዝቦ ለሆዳቸው መመያየት የሚሆን ሌላ ስራ እንዲፈልጉ ቢነግራቸው ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህን የምልበት ምክንያት በልጅነታችን የማም ውድነትን የሰለላ መፅሐፍት ለአነበብን እንዲሁም አሁን ባለው ቴክኖሎጂ የሰለላ ፊልም ለሚመለከቱ ወጣቶች የሚመጥን ስለአልሆነ ነው። እነዚህ ግለሰቦች የሚፈፀሙት ተግባር ተራ የዱርዬ ስራ ስለሆነ ነው። እኔ ለእንደዚህ ዓይነት ተቋም ላለኝ ክብር እንደዚህ ዓይነት

ዱርዬዎች አይመጥኑትም። ይህ መስሪያ ቤት በእርግጥ የተጣለበትን ኃላፊነት የመወጣት ፍላጎት ካለው (ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግዴታ አለባቸው) መስሪያ ቤቱ በባለሞያ አንጂ በተራ ጆሮ ጠቢና የመንደር ወሬ ሊቃሚ መሞላት የለበትም።

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር 2006 ዓ.ም ተግባራዊ ስራ ለመስራት የሚችሉበት ዘመን እንዲሆን ምኞቴ ነው። በይፋም ባይሆን በልቦ እና በተግባር የግል አሻራዎን በዚህች ሀገር ላይ ለማኖር መልካም አጋጣሚ አግኝተዋል። ይህ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ሀገራዊ መግባባት የሚፈጠርበትን እና የጠላትነት ሰሜት የሚወገድበትን ተግባር በመስራት ነው። መልካም አዲስ ዓመት!!!!

ግርማ ሠይፉ ማሩ